



- ንቃት
- ኮንሰርን ዎርልድ ዋይድ
- የኤን ኤፍ ፒኤ
- ኢንጅነር ሄልዝ ኢትዮጵያ
- ሄልዝ ኮሚዩኒኬሽን ፓርትነርሽፕ
- ሮታሪ እና ሮታራክት ክለቦች እና ሌሎችም

የዋይዝ አፕ ፕሮግራም የወደፊት አቅጣጫ

- ማህበራዊ ግብይትን በሌተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት አማካኝነት ተግባራዊ በማድረግ ቡሉም ክልሎች ሰፊ ስራ መስራት
- ለሌተኛ አዳሪዎች ተስማሚ የሆኑ ማዕከላትን ና አገልግሎቶችን ማሰፋትና ማጠናከር
- ተጨማሪ የኅ/ስ/ማህበራትን ማደራጀትና የሴቶቹን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች ማሻሻል ና ማብቃት
- የፕሮግራሙን ተደራሾች ቁጥር መጨመር
- የዋይዝ አፕ የኅ/ስ/ማህበራትን በፕሮግራሙ ተግባራት ክንውን ላይ በባለቤትነት መንፈስ በንቃት እንዲሳተፉ ማድረግ
- ዋይዝ አፕ ፕሮግራምን በሌተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት እንዲመራ መሰረት መጣል

ከዋይዝ አፕ የእወቅና ሽልማቶች በከፊል

- ተመራጭ የጤና ፕሮግራም፡ ዲስተሪክት 9200፣ ሮታሪ ኢንተርናሽናል 2009
- ተመራጭ የኅ/ስ/ማህበራት ፕሮግራም ሽልማት፡ ሮታሪ ኢንተርናሽናል 2009
- የፖስተር አውደ ርዕይ “ ድብቅ ተውኔት” ፡17ኛው አለማቀፍ የኤድስ ጉባኤ ሜክሲኮ
- የፖስተር አውደ ርዕይ” ኮንዶምና ኪሮሲን” ፡18ኛው አለማቀፍ የኤድስ ጉባኤ አስትሪያ ሺየና



Wise Up

Tel. +251116 183921
 +251116 184059
 +251116 632222
 Wise-up@dkttethiopia.org.et



ዋይዝ-አፕ

ኮንዶምን መቶ በመቶ ምጠቀም



ኮንዶምን መቶ በመቶ ምጠቀም
 የብክህ ምርጫ ነው!



ዋይዝ አፕ

ዋይዝ አፕ የዲኬቲ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ሲሆን ሴተኛ አዳሪዎችና ደንበኞቻቸው ሁልጊዜና በአግባቡ (መቶ በመቶ) ከንደም መጠቀሙን የሚያስተምር አገር አቀፍ የኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከላከል ፕሮግራም ነው። ዋይዝ አፕ አዲስ አበባን ጨምሮ በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች እየተንቀሳቀሰ ያለና ጥምረት ለሂዎት ኢትዮጵያ በተባለ አገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት በዋናነት እየተተገበረ ያለ ሲሆን ንቃት የቀድሞ ሴተኛ አዳሪዎች ማህበር ና የዋይዝ አፕ የሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራትም ፕሮግራሙን በመተግበር ተባባሪ በመሆን ይሰራሉ።

የዋይዝ አፕ ፕሮግራም ዓላማ

የዋይዝ አፕ ዋና ዓላማ ሴተኛ አዳሪዎች፣ ደንበኞቻቸው እና ሌሎችም ለኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከንደምን ሁልጊዜና በአግባቡ እንዲጠቀሙ በማስቻል ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ና ሌሎች የአባላዘር በሽታዎችን ስርጭት መከላከል እና እንዲሁም ሴተኛ አዳሪዎችን በሌሎች አማራጭ የገቢ ማስገኛ የኅ/ስ/ማህበራት በማደራጀት ራሳቸውን በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እንዲያጎለብቱ ማስቻል ነው።

ንዑስ ዓላማዎች

- የዋይዝ አፕ ዋና ዓላማውን ለማሳካት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ንዑስ ዓላማዎችን ማዕከል ያደረጉ ተግባራትን ያከናውናል፡-
- ከንደምን ሁልጊዜና በአግባቡ የሚጠቀሙ ሴተኛ አዳሪዎችና ደንበኞቻቸውን ብዛት መጨመር
- የከንደም አቅርቦትን የሚከታተሉ የሆቴል/የቡናቤት ባለቤቶች፣ ሃላፊዎችንና ጥበቃዎችን ብዛት ማሳደግ

- ከንደምን ሁልጊዜና በአግባቡ መጠቀምን የሚከታተሉ የቡናቤት ባለቤቶች፣ ሃላፊዎችና ጥበቃዎችን ብዛት መጨመር
- የስነ ተዋልዶ ጤና፣ የኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከላከልና ድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት የሚያገኙ ሴተኛ አዳሪዎችን ቁጥር መጨመር
- በማህበራዊ ግብይት ጽንሰ ሃሳብ በከንደም አቅርቦትና ሽያጭ የሚሰማሩ የሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት አባላትን ማበረታታትና ቁጥራቸውን መጨመር

የዋይዝ አፕ ፕሮግራም ቁልፍ ተግባራት

1. ለሴተኛ አዳሪዎች፣ ደንበኞቻቸው እና ሌሎችም በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በመስክ ስራ፣ በአቻል አቻ ስልጠና፣ ግንዛቤን በሚያሰጩበት የመረጃ ቁሳቁሶች፣ በግንዛቤ ማስጨበጫ እና የከንደም ማስታዎቂያ ዝግጁዎች፣ በከፍተኛ የ ትምህርት ተቁዋሚነት በሚደረጉ የፓናል ውይይቶች እና በስውር ተወኔቶች አማካኝነት መረጃን ማቀበል
2. የአለም ኤድስ ቀንን ምክንያት በማድረግ የሚዘጋጀው አመታዊው የጥንቃቄ ወር ዘመቻ በተለያዩ አዘናኝና ትምህርት ሰጭ በሆኑ ተግባራት ማዘጋጀት
3. የማህበራዊ ግብይት ስራ በፕሮግራሙ ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች (የሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት) መስራት
4. የከንደም አቅርቦትንና ተደራሽነትን በማህበራዊ ግብይት ላይ ተሰማርተው በሚገኙ የዋይዝ አፕ ኅ/ስ/ማህበራት አማካኝነት ማጠናከር
5. ለሴተኛ አዳሪዎች የተለያዩ አገልግሎቶችን ማለትም የምክር፣ የንጽህና አጠባበቅ ፣ የመሰረታዊ ትምህርት ወዘተ... አገልግሎቶችን የሚሰጡ ምቹ የማረፊያ ማዕከላት መክፈት
6. የስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎቶችን በዋይዝ አፕ ማዕከላትና በሌሎች አገልግሎት ሰጭዎች አማካኝነት በቅብብሎቹ ለተጠቃሚዎች ማድረስ
7. የሴተኛ አዳሪዎችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች በተደራጁት የኅ/ስ/ማህበራት አማካኝነት ማጎልበት
8. የሆቴል/ቡና ቤት ባለቤቶችን እና ሌሎችንም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የዋይዝ አፕ አጋር አካላትና ባለድርሻዎችን በምክክር መደረኮች ማግኘትና ስለፕሮግራሙ ስኬት ማወያየት

ዋይዝ አፕ ፕሮግራም ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያከናወናቸው አባይት ተግባራት

- ከ 4500 በላይ ከሚሆኑ የባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር ተደርጎዋል
- ከ 9200 በላይ ሴተኛ አዳሪዎች በአቻ አሳታፊነት ስልጥንተዋል
- ከ 1 ሚሊዮን በላይ የመረጃ ቁሳቁሶች አዲሳበባን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች ተሰራጭተዋል
- በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች 25 የሴተኛ አዳሪዎች የኅ/ስ/ማህበራት ተደራጅተዋል
- በጥቅሉ 323 የኤች.አይ.ቪ. ኤድስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ና የከንደም ማስታወቂያ ዝግጅቶች በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች ተደርጎዋል
- በግንዛቤ ማስጨበጫ ዝግጅቶች በጥቅሉ ከ 3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተደርሰዋል

ከዋይዝ አፕ ፕሮግራም ጋር በአጋርነት የሚሰሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በስፊል

- የፌደራልና የክልል የኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤቶች
- የጤና ቢሮዎች
- የሴተኛ ጉዳይ ቢሮዎች
- የኅ/ስ/ማህበራት ማደራጃ ቢሮዎች
- ፖሊስ
- ፓክት ኢትዮጵያ